

አጠቃቅማ ሜዲያ እብ ዕለታዊ ናብራ ስድራቤት

ጠቐምቲ ሓበሬታ ንወለዲ




ዝኽቦርኩም ወለዲ

ኣብ ዕለታዊ ናብራ ስድራቤት መቐም ብዙሕ እዋን ዝተፈለለዩ ብድሆታት ሂወት ብሓደ እዋን ተደራራቡ ንዝመጸኩም ክትብድሁ ትቃለሱ ትኾኑ። እዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ድማ ሓደ ሓደ እዋን ናብ ኣሽገርቲ ኩነታት ከምርሕ ይኸእል እዩ። ሓደ ሓደ እዋንውን ኣየኖት ሜድያ ንደቅኹም ጠቕምትን መሃርትን ክኾኑ ከም ዝኸእሉ ትሓሰቡ ትኾኑ። ኣብ ክልቲኡ ኩነታት ድማ ምናልባሽ ንሓድሕዱ ዝገራጮ ወይ ስክፍታታት ዝፈጥር ኩነታት ይኸሰት ይኸውን እንተደኣ ደቅኹም ድጂታል መራኽቢ ብዘሃን፡ ታብላት፡ ተለቪዥን ወይ ኮምፕዩተር ምስ ዝጥቀሙ።

ነዘን ቴማ እምበኣር፡ ህጻናት ኤልብ ብምትሕብባር መንግስታዊ ፕሮግራም፡ “Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung” ወይ “ኣብ ምጅማር ምህሮ ድልድል ምህናጽ” ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ እዋን ኮሮና ተሰሪሒሉ። እቲ ፕሮጀክት ንስድራቤት ኣብ ኪታ ምጅማር ይተሓብብርን ብክኣላታት ናይ ምኣላይ ምትሕብባር ይገርብን። ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ናይ ወለዲ ርክብ ኣም ምግባር ሓደስቲ መንገድታት ከነናዲ ነይሩና። እቲ ልመድ ሓቢርኻ እሂን ምሂን ምባል ኣብ እዋን ለባዳ ኮሮና ዝበዘሕ እዋን ዝከኣል ስለዘይነበረ። እቲ ናይ ዲጂታል መስርሕ ድማ ሓድሽ መንገዲ ፈጠሩልና። ኣብ ስድራቤት ምጥቃም ናይ ዲጂታል ሜድያ ብዙሕ ከም ዝሃየደን ብሕጂውን ክሃይድ ምኻኑን ተገንዚብና ድማ ኣሎና።

ብመሰረቱ ምጥቃም ዲጂታል መራኽቢ ብዘሃን (ሜድያ) ንህጻናት ጎዳኢ ኣይኮነን። እቲ ሕቶ “ኣየኖት” ከምኡ ድማ “ክንደይ እዋን” ዝብሉ እዮም ክንጥንቀቑሎም ለዮና። ኣብ ዘይገብሩ ኩነታት (ገኣብነት ኣብ እዋን ምውሻብ ኮሮና) ምጥቃም ሜድያ ካብቲ እታ ስድራ ትምጥኖ ልክዕ ንላዕሊ ክዘውተር ይከኣል ይኸውን። እዚ ግዝያዊ ጥራይ ክሳብ ዝኾነ ዘጸግም ኣይኮነን። ገለ ገለ ነገራት ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ዲጂታል ሜድያ ንህጻናት ክንግንዘቦም ዘለና ነገራት ግን ኣለው። ስለዚ ድማ ኣና እቶም ጠቕምቲ ንብሎም ሓበሬታታት ብዛባ እዚኦም ነጥብታት ክንውጥልኩምን ብተወሳኺ ድማ ናይ ምቕኣትን ጠቕምትን ናይ መረጃ ትሕትዞ ክነቕርብልኩም በዚ በዚ መንገዲ ተዳለና ዘለና።





አየኖት ሜድያ እየን ህጻናት ክርእይዎን ዝኽእሉ፡



እቲ ወሳኒ ነገር እቲ ዓይነት ናይቲ ሜድያ ዘይኮነስ እቲ ትሕዝቶን ኣጠቓቕምኡን እዩ።


ዲጂታል ሜድያ ኣብዚ ዘበንና ኣብ ኩሉ ንጥቀሙሉ ኮይኑ ኣብ ናይ ስድራቤት ዕለታዊ መነጻጸብ እውን ዘሎ እዩ። መብዝሕትኡ እዋን፡ ኮምፕዩተር፡ ታብሊት ወይ ሞባይል ከም መጻወቲ ወይ ናይ ስራሕ ኣቕሓ ኢና ንወስደን። ይኹን ደኣምበር ብጥበብን ንናይ ስድራ መቀራረቢ መድረኽን ከኹይ ይኽእሉ እዩ እንተደኣ ንኣብነት ምስ ደቕኹም ሓቢርኩም ናይ ዕረፍቲ ዝገሸኩም ስእልታት ኣብ ሞባይሎም ከፊትኩም ምስ ትርእይዎን ብዛዕብኡ ከተዘንተውሎም ከለኹም ኣዘዩ ጠቓሚ ክኸውን ይኽእል።

ኣብዚ እዋን ደቕኹም ካብቲ ንሰኻትኩም ትጥቀሙሉ ዝነበርኩም ዓይነት ዝፍለ ዓይነት ናይ ሜድያ እንተተጠቐሙ ንቡርን ዘይጎድኡን ነገር እዩ።

ምስቲ ምህዞ ስለዝገቡዎ እዚ ኮነታት ኣየሻቕሎምን እዩ። ሓዲሽ ነገር እንተሎ ግና ደቕኹም ኣብ ዘመነ ትሕዝቶ ናይ መዲያ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኩሉ ዓይነት ትረኽበሉ ይግብዩ ምህላዎም እዩ። ቀደም ንሰኻትኩም ኣብ ተለቪዥን መደብ ህጻናት ክትመጽእ ብሃንቀውታ ትጽበዩ ኔርኩም ትኹ፡ ሎሚ ግና ህጻናት ብሓንቲ ምጥቀቕ ኩሉ ዓይነት ናይ ሜድያ ትሕዝቶ፡ ኣፕ ወይ ዩቲዩብ ክጥቀሙ ይኽእሉ። ስለዚ ንሰኻትኩም ከም ወለዲ መጠን እምበኣር፡ ደቕኹም ኣብዚ ማእለያ ዘብሉ ቐረብ ሜድያ ክትጓስይዎምን ንገኣም ዝጠቅም ነገራት ክረኽቡ ኣንፈት ክትህብዎምን ሓላፍነት ትሰከሙ። እዚ ድማ ብዘያዳ ምስ ኣጠቓቕማ ኢንተርኔት ዝተሓሓዘ እዩ።

ሓዲ ሓዲ እዋን ምህዞ ተክኒክ ኣዘዩ ስልጠኛልጥፈና ክንጠራጠርን ክንፈርህን ንቡር ኮነታት እዩ። ንደቕኹም ግና

ህጻናት ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ሜዲያ ክጥቀሙ ይኽእሉ፡፡ መዓስ ኣዩኹ ንጥዕና ክጎድኡ ዝኽእል፡፡



ናይ ምጥቃም ልክዕ ናይ ግዜ ገደብ ክትገብሩ ዘይኮነ
ዘለኩም እቲ ዝጥቀሙሉ ትሕዝቶ ምስትብሃል እዩ፡፡

ልክዕ ከም ካልኣት ተግባራት፡ ምጡን ግዜ ምጥቃም
ዲጂታል ክበሃል እንከሎ፡ ኩሉ ግዜ ምስ እንታይ ዲጂታል
ሜዲያ ይጥቀሙ ደቕኹም ዝብል ሕቶ ዝተኣሰር እዩ፡፡
ደቕኹም ንኣብነት ንኣባላግኡም ብቪድዮ ደቂሎም
መዓልቶም ከመይ ይመስል ነይሩ የዘንትውሉ ኣለው፡፡
እቲ ምጡን ግዜ ዝበሃል ኣብዚ እቲ ዝርርብ ኣብ መንጎ
ክልቲኦም ዘሎ ክሳብ ዝውዳእ እዩ፡፡ እንተደኣ ምስ ደቕኹም
ፊልም ትርእዩ ኣለኹም፡ እቲ ምጡን ግዜ ዝበሃል ናይታ
ፊልም ንውሓት እዩ፡፡ ብዝበለጸ ድማ ካብ መጀመርያ
ንጹርን ግሉጽን ዝኾነ ዝርርብ ብዛዕባ ኣብ ሜዲያ ኣትዮም
ክጥቀሙ ዝኽእሉን ንኽንደይ እዋን ክጥቀሙ ከም
ዝኽእሉን ምስ ደቕኹም ግበሩ፡፡ ብመሰረቱ ህጻናት መዓስ
ለውጢ ከም ዝደልዩን ክንቀሳቐሱ ከም ዘለዎምን ባዕሎም
ጽቡቕ ግምት ክወስዱ ይኽእሉ እዮም፡፡ ፍሉይ ዝኾነ
ነገር እንተሎ፡ መወዳእታ ዘይብሎም ጸወታ ኣብ ሜዲያ
ዘለው እዮም፡፡ እዚ ማለት፡ መመሊሶም ክቕጽሉ ዘለዎም
ጸወታ ምስ ዝጸወቱ፡፡ ነዚኦም ጸወታ እምበኣር ባዕልኹም
ናይ ግዜ ገደብ ክትገብሩሎም ይግባእ፡፡ ብኣፈሻ ድማ
ዝውሓድ ግዜ ናይ ምጥቃም ዲጂታል ንዝነኣሱ ቆልዑ
ክኸውን ይምረጽ፡፡ ኣብ ናይ መርበብ ሓበሬታ መንግስታዊ
ትካል Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (ማዕከን ጥዕናዊ ኣፍልጦ) ንኣጠቓቕማን
ግዜን እኹል ሓበሬታ ክትረኽቡ ኹኽእሉ፡፡

ጥዕና ክጎድኡ ዝኽእል እንተደኣ ንደቕኹም ምስቲ
(ኣሉታዊ) ተመክሮ ንበይኖም ገዲፍኩሞም እዩ፡፡

ኣደ ሓደ እዋን ህጻናት ብንፃሩ ዓበይቲ ፍጹም
ክነስተብህሉሉ ዘይንኽእል ወይውን ኣብ መጀመርያ ኣሸጋጋ

ኮይኑ ክስመዓና ዘይኽእል ጉዳያት ኣዘዮም ክሻቑሉ ይኽእሉ
እዮም፡፡ ገለ ህጻናት ንኣብነት መሰጢ መዘቃ ኣብ ሓደ
ፊልም ከይጸወርዎ ይኽእሉ እዮም፡፡ ገለ ህጻናት ድማ
ነብሶም ምስ ገለ ናይ ፈጠራ ጀጋኑ ተኸታታሊ ፊልም፡፡
ፊልም ወይ ጸወታ የተኣሰርዎሞሞ ዝኾነ ዘይፍትሓዊ ነገር
ኣጋጢሙኒ ኣብ ዝብልሉ እዋን ካብ ዓቕን ንላዕሊ ግብረ
መልሲ የርእዩ፡፡ ስለዚ ነቶም ነኣሸቱ ምልክታት ደቕኹም
ከተስተብህልሎምን ስክፍታኦምን ሻቑሎቶምን ድማ
ብዕቅብ ክትርእይዎ ኣገዳሲ እዩ፡፡

ብዛዕባ ተመክሮኡም ምስ ደቕኹም ተመያየጡ፡፡

ዋላውን ደቕኹም ብዘሕ ስክፍታ ከምዘይብሎም
እንተመሰሉ፡ ብዛዕባ ዝወፃልዎ ወይ ዝተመከርዎ
ክትዘረረቡ ኣገዳሲ እዩ፡፡ ንኣብነት ኣብ ጣውላ ብኣባር ኮፍ
ኢልኩም ኣብ ትድረርሉ እዋን፡ ኣብ ኮምፕዩተር ዝተጸወትዎ
ጸወታ ከመይ ከም ዝከበረ ወይ ድማ እቶም ናይ ፈጠራ
ጀጋኑ ተኸታታሊ ፍልም ዝከታተልዎም ሕጂ ከመይ ከም
ዝኾነ ንደቕኹም ሕተትዎም፡፡ ካብቲ ዝገልጽዎ ድማ ናይ
ደቕኹም ስምዒታት፡ ኣተኣሰሰባን ዝንባሌታትን ብዘሕ
ክትግንዘቡ ኹኽእሉ፡፡ ልዕሊ ኩሉ ድማ ደቕኹም እቲ ንዕኡም
ኣገደስቲ ዝኾኑ ምስሊ ጀጋኑን ታሪክን ብወለደም ቅቡላትን
ክብረት ክወሃቦም ምስ ዝርእዩ፡ ዝዳዳ ዕጋበትን ውሕስትን
ይስመዖም፡፡



1x1



አዩኖት እዮም ናይ ህጻናት ቅቡላት ኑሕዝቶ ሜድያ:

ተውህቦን ተመራማሪ ብቕዓትን ደቅኹም ዘይገናዕ ዝያዳ ጽቕጡ:

ደቅኹም ሞባይል ተሌፎን: ስማርት ፎን ወይ ኮምፕዩተር ኮነ ታብላት ተጠቐሞም ጥበቦም ከስፍሑ ዕድላት ሃብዎም። እቲ ዝቐለለ ኣመዓባብላ ጥበብ ክበሃል ዝከኣል: ስእሊ ምስኣል ወይ ቪዲዮ ምቕራጽ እዩ። እስኪ ሓደ ሓደ እዋን ብናይ ስእሊ ሳፋሪ ጌርኩም ደቅኹም ዝሰኣልዎ ኣልቡም ረኣይዎ። ደቅኹም ዝሰኣልዎ ነገራት ብጣዕሚ

ክትድነቐ ኢኹም። ደቅኹም ስእልታት ብቕብኢ ወሳሲኹም ወይ ስእልታት ቀያይሮም ናይ ምቕራብ ጥበብ ኣለዎም። ህጻናት ከም ዓቢ ክዛረቡ እንታይ ይጥዕሙ: ባባ ሰበይቲ ተዝኸውን ድምጺ ከመይ ምኾነ: ደቅኹም ነዚ ክፈላሰፉ ድምጺ ሙሊኦም ብቀያሪት ድምጺ ገይሮም ድማ ይሰምዕዎ። ምስ ደቅኹም ኮይንኩም እስኪ ኣዘዩ ፍሉጥ ተለሃያይ ኮይንኩም ሕለሙ። በዘን ከም Garageband ወይ Auxe ኣፕ ጌርኩም ምስ ደቅኹም ምሉእ ሙዚቃ

ክትመልኡ ኑኸእሉ ኢኹም። እንተደኣ ፈቲኹም ውላድኩም ምስ ጎበዘ ብStop Motion App ጌርኩም ብቐሊሉ ናይ ተፖሊኖ ፊልም ክትሰርሑ ኑኸእሉ ወይ ብ Scratch ኣፕ ጌርኩም ንኣሽቱ ጸወታ ፕሮግራም ክትምህዙ ኑኸእሉ።

ደቅኹም ካብ ክልተ ቋንቋ ጎላዕሊ እንዳ ተጠቐሙ ዝዓብዩ እንተኾይዎም: ብኣንተርኒት ተጠቐምኩም ምስ ናይ መበቆሎም ቋንቋ ዝመልኩ ቤተሰብ ክራኸቡ ጠቓሚ እዩ። ቋንቋ ጀርመን ቀዳማይ ቋንቋ እንተዘይኮይኑ ድማ ብተመሳሳሊ መንገዳ ክመሃሩ ተኸእሎ ኣሎ። ንኣብነት AMIRA ኣፕ ዝተፈላለዩ ሓጻርቲ ጽውጽዎይ ጎህጻናት ብሸግንተ ቋንቋታት ዝሰምዑን ባዕሎም ዘንብብዎን ተኣንግድ። ስለዚ ብሓባር ኮንኩም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ቐረባት ምስ ደቅኹም ኮይንኩም ዳህሰስዎ። ምክንያቱ ቋንቋ ብዝበለጸ ህጻናት ምስ ሰብ ኢሂም ምሃን ብምባል እዮም ዝመልከዎ። ፍጹም ብዘይፈልጥዎን ዘይርድኦምን ቋንቋ ቪዲዮ ክርእዩ ወይ ጽውጽዎይ ክሰምዑ ግና ጎህጻናት ጠቓሚ ኣይኮነን።

ዲጂታል ሜድያ፡ ደቅኹም ከም ምስ ቤተሰብን መሓዘን መረኽቢ ማዕከን ጌሮም ከም ዝጥቀሙ ግበርዎም።

ምናልባሽ ደቅኹም ኣብ ርሑቕ ዝኸመጡ ቤተሰብ ወይ ዓዲ ዝቐየሩ የዕርኽቶም ይናፍቑ ይኹኑ። ብመገዲ ዲጂታል ሜድያ ግና ደቅኹም ርክባት ኣም ምግባር፡ ንኣብነት ነባሓንጎም ስእሊ ክሰድሉ፡ ንዓባዮም ባዕሎም ተባላሒቶም ዝሰርሑዎ ፈጣን መኪና ክርእይዎ ወይ ከኣ ኣታ ኣብ ደገ መናፈሻ ዝረኽብዎ ምስጢራዊት ክብርቲ ዐንቂ ንየዕርኽቶም ክርእዩ ተኽእሎ ኣሎ።

ህጻናት ኣብ ናይ መዋእል ህጻናት ወይ ድማ መባእታዊ ትምህርቲ ዕድመ ንበይኖም ኣንተርኒት ከንሳፍፉ ኣይትግደፍዎም።

ደቅኹም ናይ ዲጂታል ሜድያ ተክኒክ ብኸልጡፍ ክመልከዎ ይኽእሉ እዮም። ማዕመኛ ትሕዝቶ ኣንተርኒት ግን ብቐለሉ ልዕሊ ዓቕምም ክበጽሑም ይኽእል እዩ። ምስ ኣብ መባእታ ደረጃ ዕድመ ዝርከቡ ህጻናት ኣብ ኣንተርኒት ክርእይዎ ዘይግባእ ፊልምታት ወይ ስእልታት ከም ዘሎ፡ ንህጻናት ዘይምቐእ ምዃኑ፡ ኩሉ ኣብ ኣንተርኒት ዝርከብ ሓቂ ዘይምዃኑ፡ ኣብዘይፈልጥዎ መርበብ ኣንተርኒት ምስ ዝጥውቑ ገንዘብ ዝኸፈል ከም ዝህልዎ፡ ናይ ባዕሎም ስእልታት ቅድሚ ምዝርጋኹን ውልቃዊ

ሓበሬታ ምሃብን ኣቐዲሞም ጽቡቕ ጌሮም ክሓስቡሉ ከም ዘለዎም ክትሕብርዎምን ክትዘራረቡን ትእክሉ እኳ እተኾንኩም፡ ንከምዚኦም ዓይነት ሓደጋታት ንኸፈልጥዎ ግና ህጻናት ብዕድመ ቅሩብ ዝበሰሉን ናይ ገውሕ ዝበለ ክንክን ወለዲ ዘይተፈልዩ ተመክሮ ምጥቃም ሜድያ ዝይለቡን ክኹኑ ኣለዎም። ስለዚ ድማ እዩ ህጻናት ኣብ ናይ መዋእል ህጻናት ወይ ድማ መባእታዊ ትምህርቲ ዕድመ ንበይኖም ኣንተርኒት ከንሳፍፉ ኣይትግደፍዎም ኣልፍ ኣዚና ንምሕጻን።

ነቲ ናይ ውሕስነት ስርርዕ ኣቀናቢርኩም ውላድኩም ብልክዕ እተን ክርእዩን ዝኽእል ጥራይ ግበሩሉ።

ኣብ ታብለት ወይ ስማርት ፎን ነፕ “Geführter Zugriff” (ጎ iOS) ወይ ድማ “Bildschirm fixieren” (ጎ Android) ተጠቐምኩም ውላድኩም ንሓንቲ ኣፕ ጥራይ ከም ዝጥቀም ግበሩ ወይ ድማ ኣብ ናይ በረራ ኣተና ጌርኩም ሃብዎም።

ብተወሳኺ ኣብ ገጽ መርበብ ኣንተርኒት Deutschen Jugendinstitut e. V. (DJI) ወይ ድማ ኣብ ገጽት ናይ ተበግሶታት “Gutes Aufwachsen mit Medien” ኬድኩም ኣየኖት ኣፕፕ ንደቂ ክንደይ ዕድመ ይጠቕሙ ዝብሉ ጠቐምቲ ሓበሬታ ትረኽቡ።





ተወሳኺ ከተስተብህልሉ ዘለኩም እንታይ ኣሎ።

ሚዛናዊ ናይ ምንቅስቃስ ግዜውን ፍጠሩ።

ደቅኹም እንታይ ከም ዘድልዮም ከርእይኹም እዮም። ህጻናት ንባዕሎም ኣብ ደገ ዝያዳ ክጻውቱ ከም ዝደልዩን ምስ መሓዘቶም ክጻውቱ ከም ዝደልዩን ኣብ መበል ሳልሳይ ደረጃ ናይ መጻወቲ ተክኒክ ቲቪን ዲጂታል ሜዲያን ከም ዝብህጉ ዝፍለጥ እዩ። ስለዚ ውላድኩም ኣብ ገዛ ኮነ ኣብ ግዳም ኣበይ ጽቡቕ ክንቀሳቆስ ከም ዝኽእል ገምቱ። ምናልባሽ ንባዕልኹምውን ምንቅስቃስ የድልዩኩም ይኸውን። እሞ ብሓንሳብ ምስ ውላድኩም ምውስቀስ ኣካላት፡ ጸወኣታ (ከም ክዑሶ ኣግሪ) ወይ ድማ ኣብ ጎደና ሸናዕ በሉ።

ሓደ ሓደ ግዜ ውላድኩም ኣብ ሜዲያ እንዳተጻወተ ኣቓልብሉ ኢኹም።

ውላድኩም እንዳተጻወተ ኣብ ሞንጎ 10-15 ደቂቕ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ሕተትዎ/ገርዎ። ግን ከኣ

ኣይተጨናንቅዎ። እንዳተዘነኹም ምስ ትከታተልዎ፡ እቲ ህጻን ዝገብር ዘሎውን የስተማቕሮ እዩ። ምናልባሽ ንዓኹምውን ከም ወለዱ ምስ ደቅኹም ተመቓቑኡም ኮፍ ኣልኩም ግዜኹም እንዳ ኣስተማቕርኩም እንታይ ዓይነት ጥበብ ኣብ ጸወታ ከም ዝሕድሩ ክትከታተሉ ኣዝዩ መሳጠ ይኸውን ይኽእል እዩ።

ሜዲያ ከም ዓሰቢ ክውሰድ የብሉን። በንጻሩውን ምኽልካል ሜዲያ ከም መኻጸዕቲ ክዘውተር የብሉን።

ግጭት ምስ ውላድኩም ኣብ መጀመርታ ምስ ምጥቃም ሜዲያ ዋላኣንቲ ዝተሓሓዘ ዘይብሉ ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብዚ ብዝያዳ ክሕግዝ ዝኽእል፡ ንውላኩም ከም ሰብ መጠን ክሓርቅ፡ ክቐጣዕ ወይ ሕማቕ መዓልቲ ክውዕል ንቡር ምዃን ከተብርህሉ ከለኹም እዩ። ምናልባሽ ብድሕሪኡ ነቲ መዓልቲ ፍብ ሓጎስ ዝኸይር ገለ ነገር ይረክብ ይኸውን።

ጠቀምቲ ሓበሬታ ብኣንላይን

ተወሰኛቲ ናይ ሓበሬታ መርበባት

www.klicksafe.de
www.schau-hin.info
www.internet-abc.de/eltern/die-juengsten-im-netz/kleinkinder-und-medien/
www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de
www.kindergesundheit-info.de/themen/medien/mediennutzung/

ናይ ህጻናት መርበብ ኢንተርኔትን መድላዪ ገጻት ኢንተርኔትን

www.fragfinn.de
www.blinde-kuh.de
www.klicksafe.de/fuer-kinder/
www.seitenstark.de

ኣፕን ንሕዝቶን

www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de/informieren/datenbank-fuer-kindermedien
scratch.mit.edu/parents
www.amira-lesen.de



KITA-EINSTIEG HAMBURG



Gemeinsam
groß werden!

www.kita-einstieg-hamburg.de

Arbeitsgemeinschaft
der Freien Wohlfahrtspflege
Hamburg e. V.

AGFW

Koordinierungsstelle Kita-Einstieg Hamburg

Tel. 040/228 64543-0

kita-einstieg@agfw-hamburg.de

www.kita-einstieg-hamburg.de

ሓደ ሓባራዊ ፕሮጀክት ናይ ሃምቦርግ ኪታ ኣዳለውቲ ትካላት



መዋሊ



ኣዳለውቲ

ኣሕጉሚ Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH, Oberstraße 14b, 20144 Hamburg, ኣቓናባሪ ብ André Becker

ከምኡውን Gesa Löbner-Bonk, ስእልታት Wolfgang Huppertz (S. 8, 12), istock.com (S. 1, 2, 4, 11, 15),

ዲዛይነር Carsten Kudlik, Lothar Ruttner, www.kudlik-ruttner.de, ማሕተም RESET ST. PAULI Druckerei GmbH, Hamburg, ጥቅምቲ 2021, www.elbkinder-kitas.de